

ሰከንዶች ሲቆጠሩ!

የመሬት መንቀጥቀጥ ዝግጁነት በሶስት ደረጃዎች



የMyShake መተግበሪያን ያውርዱ የመሬት መንቀጥቀጥ ቅድመ ማስጠንቀቂያን ያግኙ የደህንነት ምክሮችን የመሬት መንቀጥቀጥ መረጃን



ዝቅ ይበሉ፣ ይሸፈኑ፣ ባሉበት ይቆዩ በመንቀጥቀጥ ጊዜ ምን ማድረግ እንዳለብዎት ይወቁ



ይዘጋጁ ስጋቶችን ይወቁ እና ልዩ ፍላጎቶችን ለማሟላት እቅድ ያዘጋጁ

የMyShake™ መተግበሪያን ያውርዱ

የMyShake™ መተግበሪያ የመሬት መንቀጥቀጥ ቅድመ ማስጠንቀቂያዎችን ይሰጣል። ያገኙትን ሰከንዶች ውጤቶችን ለማሻሻል ይጠቀሙባቸው።

የMyShake™ በUC Berkeley ስነ እንቅጥቃጤ የተሰራ ሲሆን የShakeAlert® የመሬት መንቀጥቀጥ ቅድመ ማስጠንቀቂያ (EEW) ስርዓትን በመጠቀም ከፍተኛ የሆነ የመሬት መንቀጥቀጥ (ከ4.5 መለኪያ በላይ) በፍጥነት ስለሚያወቅ መንቀጥቀጡ ከመምጣቱ በፊት ማስጠንቀቂያዎች ወደ ሰዎች ሊደርሱ ይችላሉ። (ምንጭ - Shake Alert)

1

MYSHAKEን ያውርዱ

የMyShake™ መተግበሪያውን ከ Apple App Store ወይም ከ Google Play Store ያግኙ

2

ስጋቶችን ይወቁ

የመሬት መንቀጥቀጥ በሚከሰትበት ጊዜ ደህንነትን ለመጠበቅ ምን እርምጃዎችን መውሰድ እንደሚቻል ይወቁ

3

ይዘጋጁ

ለእርስዎ፣ ለቤተሰብዎ እና ለጎረቤቶችዎ እቅድ ይኑርዎት

ዝቅ ይበሉ፣ ይሸፈኑ፣ ባሉበት ይቆዩ

ShakeAlert® ሲደርስዎ ወይም የመሬት መንቀጥቀጥ ሲከሰት።



ዝግጁ ይሁኑ

የMyShake ማስጠንቀቂያ ሲደርስዎ ዝግጁ ይሆናሉ? በቤት ውስጥ፣ በትምህርት ቤት፣ በስራ ቦታ ወይም በመኪናዎ ውስጥ ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ?

የመሬት መንቀጥቀጥ ወደ መሬት በሚወርድበት ጊዜ፣ ጭንቅላትዎን መሸፈን እና ከጠንካራ ጠረጴዛ ወይም ወንበር ስር መግባት እና ባሉበት መቆየት ከመንቀጥቀጡ ለመትረፍ የሚደረጉ ከሁሉ የተሻለ እርምጃ እንደሆነ ተወስኗል። በተንቀሳቃሽ ቤት ውስጥ ከሆኑ ወንበር ፣ ሶፋ ወይም አልጋ ላይ ይውጡ እና ጭንቅላትዎን ይሸፍኑ። በተሽከርካሪ ወንበር ወይም በተቀመጠ መራመጃ ላይ ከሆኑ መሳሪያውን ቆልፈው ጭንቅላትዎን ሸፍናችሁ የሚንቀጠቀጠው ነገር እስኪቆም ድረስ አጥብቃችሁ ያዙ።

እቅድ ማውጣት እና አስፈላጊ እቃዎች ማግኘት የእርስዎን ቤተሰብ እና የቤት እንስሳትዎን ለመሬት መንቀጥቀጥ ለማዘጋጀት ቁልፍ እርምጃዎች ናቸው። እንደ አብዛኞቻችን ከሆናችሁ፣ መዘጋጀት ከአቅም በላይ ሊመስል ይችላል፣ ነገር ግን የግድ መሆን የለበትም። እቅዳችሁን ለማሻሻል በየወሩ ጥቃቅን እርምጃዎችን መውሰድ ራሳችሁንም ሆነ የምታስቧቸውን ሰዎች ለመጠበቅ ከሁሉ የተሻለ መንገድ ነው። ለመጀመር እገዛ ይፈልጋሉ? cadresv.org/earthquake የመሬት መንቀጥቀጥ ከታች

የመሬት መንቀጥቀጥ የደህንነት ሽድዮን ይመልከቱ!

ስለMyShake™ አጥ | ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወደ cadresv.org/earthquake ይሂዱ የድንገተኛ አደጋ እቃዎች | እራስዎን እና ቤትዎን መጠበቅ | ታማኝ ምንጮች ለድንገተኛ አደጋ ጊዜ መረጃ | የአደጋ ጊዜ እቅድ መፍጠር | እንዲሁም ተጨማሪ ነገር። (ትርጉሞችን ይገኛሉ)

ከApple
MyShake?
አውርድ



ከGoogle
MyShake?
አውርድ

